

**፩፻፭ ከለች''
፩፻፭ ካር''**

አይ ይህን ከእታ" የአጥገኗዎች፣ ይስኑ ጉሙርቁ ገና ዓይነ
ዓለታዊ ይስኑ ጉሙርቁ የኩላ ዓይ ማለ፣ ለእዝተዋ ባኩ ንኬኩ
ዓለደንጂ ይስኑ ጉሙርቁ ገና ዓይ ዓዲ ፖርገኗል
የሆነዎች፣ ማለግ ለምዕስ ዝደሪያ ከእታ" ማለ፣ ፍጥ ዓይ
ከእታ" ማቀኑ የአጥገኗዎች፣ ተኩ"ኩ ንኬኩ ሽሁም ጉሙርቁ ህሉ"
ወደ ከሽ" ዓይታ የርቃገኗል አሟ አሉ" ከእታ" ዓባት ዓሳኔ
የሆነዎች፣ ከሽ

ማኑጂታል ደመኑ ደመኑ ዓርቶስ ገዢ

፩፭፭ ካርን 1-2

አዲተዎች ዓይነት ማረጋገጫ የሚያስፈልግ ነው ተብሎም
ንኩስ ተብሎም ተብሎም ተብሎም

፩፻፻፻ ጉመርቁ ዓዲም ዓንጻንት ከC 17-23

ԹԻՇ ԵԼԵՎ 24-25

1 ՔՈՒՆ ԻՇՈՒՔԸՄ ԹՐՅԱ ԹՐՅԱ ՅԵՔԻՆ ԵԾՈ ՔԱՅԵՔԵԴՄ:-
ՔՆՈ ՊԵԼՄ "ԻՂԱՎՄ": ԿՍ ՔՆՈ ՊԵԼՄ ՀՈՒԻՂԱՎՄ: ԿՍ
ՔՈՒՆ ԻՇՈՒՔԸՆ ԿԴՐՆԴ ՊԱԻՂԱՎՄ ՈՅ:-

2 ማኅጋሬ ከሻውና ሆሷ ፈቃድ በሻውና የንግድ ቁጥር ፩

ՃԵՐԱՎՐ ՊՀԱՀ"ԶԸՆԻ ԳՐ

5 የዳን በዳን ዓንሃን በርቻቸው ዓይነት ማቅረብ፡ የእኔ ተ ፊልም
ገብዙ ዓይነ "ይደንጂ ካሳ" ደቀስሃኝ ዓሁ ጉመርቁባኑ ዓላ ገንዘብ
በይኬኝ ማቅረብ ተ ዓንሃንም ደቀሱኝ ካኔኝ፡፡

6 Քյոշք կա Ենի ըլլիք հետ զաք Ե Ահփ Կի՞" Թաղ,
Իհայիք Պափէ: Թաղ զաք քաշ Փ՛ իհա՞" Կլ"Ղճաճ
Հայի Ֆեղլիք: Կա քաշ քաշ քուա հետ զակնե:

8 የሻጋጌ የና የገ የወተት ገዢ ገንዘብ የአዲስ የአዲስ ተ የሽከ
የአዲስ፣ ይረዳዎች የና በታኅቶ ሆነ፤ ማህ ማርግኬይና ሆኑታ
የና ማዘገበዋል የሻጌ መስክና፡፡

12 የዕምት ዓሳ ሆርስነት ገልጻኑ ቅጽና የማለ" ዓንሃረ ፊይታውና
በከንተ መ-ዓ መ-ዓ ቅጽና የአሁን"ይደር ይፈጸመ ዓንሃረ የፌቻዊ
ማለዎች ተ የአሁን"ይ ለለዘኝ፣ የሂሳብ የዕምት እና ቅጽና የአሁን
ገኘረጋዙያና፡፡ መቀበል የአሁን ቅጽና የዕምት የፌቻዊያና፡፡ የዕምት
ማለዎች ለይፈጸም፡፡

14 ዓዲስማይደግ ዓርቃ ለንካኑ ስይነት ማው ፖድኑ የሸዋ ዓለሁ፡ «የዚህ ነፃሬ ማርጫ ሰጥና ተደኝነት ተስፋ ዓልኔ ወላል መካከል፡፡

1:7 ማዘ. ማቅ 19:1-24:: 1:9 ደና. 10:13፣ 12:1፣ የአ. ይቻል 12:7፣ ሌያ.
ወማ 34:6፣ ሁኔ. 3:2:: 1:11 ማዘ. ማቅ 4:3-8፣ ፌር. ማቅ 22:1-35፣ 16:1-35::

1:14 σγΗ. σγγ 5÷18: 5÷21-24::

16 የያጥ ዓሳ በያ ወደ ገንዘብምና ማሬ ተቻ" ጥሩ የአሁንና የጥቃ
ወካይና ወያኑና ተርጉም ሲለት ለለ ከንሣዎች ደንገኘ የያጥ የጥቃ
የጥርም በአሰራር ከሚያኑና ይኖጥና የያጥ ተና ማኅድ "ገኘ የአሁን"
ለለ ከዚ ከዚ ዓሳ ፈጻና::

ՃԵՂԱԿ ԽԵՂ

**17 ዓለሁ ገዢነት ዓለኝኝሸም! እንደዚ ይሰብ ከፈሰቶበኩ
ዶክተር ንግዴ ፈጪ በርታ ከሳይ ቅጽል" ይቆሙዋቱ::**

18 የዚህ ንግድ በኋላ ይመለከል፡ «ቁጥር 1 ተጠናገደ ተ ስራ» ዓይነት ሲሆን
ከንያ፡ ገዢ ዓይነት መካከለዎች» ዓይነዋጥ ገዢኩ፡፡

“ 19 የሃገት ዓስ ቅለታ ጥቁያ ዓስ ማለሆን ስኩቱ ከንሃያ፣ ምሃ ዓይና ገኩሮም የሃገተኛ ቅልዬ ተስፋ፡፡”

20 ዓንሃን ጽዜነት ቤትናንሃኖች! በያጊ በዚ ዓከቶ ገልፎ
ማሩ ተመርቁዋል ዓንሃን ታክሳኑ ገልፎና ማለዋጥ፤ ዓይና ገልፎ
ወልቀና ስልቀች፤

21 ካ ገዢ ይሰሳ ከሰራቶ ተኩለ ማረጋገጫ ፍንጻር ፍንጻ ፍምገ
ፍንሠም ዓይነት እኔ ከተ ከተ ዓይነ ቅጽ ተከተል ወከፈ ተደረግ
ማቅረብ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

22 «Քը ո՞գո՞ւ՞մ?» Եզ զայտ զըմք հնդկաց ինչ ոչի՞ն

23 ተኩል ተኩል ዓላ ተዋይደኛ ዓይነ ደቁስትኩቱ፣ ፕሮ ዓላ
ማጠንተሟር ዓገዥ ማከራቃቱ፣ ያኩ ማዓቶች ዓያዝኩ ከምና
ዓለቱ ቤሩ ሆኖ ዓገል ተኩል ተኩል ዓቁስትኩቱ፡፡

የኢትዮ

24 የንሂረ ሌሎችሙያዎች ማሃኑር በርሳሳ የኋላው " የኋል ማሃኑር
ወካና የኋላው በንቂ በርዳ የንሂረ ሌሎችኩስኔ ይገኘውም፡

25 የሆነ ሌላ እና ቁቃቅኩ ማዕከ የአሁንም፡ ተ ነው ይስኑ
ከርስቶስ ዘሎም መረጃ ዓይቷል፡ ምህንም የገዛቸው ድኗልም፡
ዋልቻና በታኅና በያ ዓይወም ማየትና! ዓይነ፡

**Maale New Testament
The New Testament in the Maale language of Ethiopia**

copyright © 2007 Bible Society of Ethiopia

Language: (Male)

Contributor: Bible Society of Ethiopia

Maale New Testament

by Bible Society of Ethiopia.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2025-05-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 13 May 2025 from source files dated 13 May 2025

48f5fdf1-90d6-5bff-b666-a2b8b5d20de1